

የወንጀለኛ ምርመራ እና ሥራ

- ለቀጣሪዎች የዕውነተ ሰነድ -



(በታህሳስ 17 ቀን 2014 ዓ.ም. የተሻሻለ)

የሰብዓዊ መብቶች ቢሮ ሚና

የኮሎምብያ ዲስትሪክት የሰብዓዊ መብቶች ቢሮ (OHR) ህጋዊ ያልሆነ የሥራ አመልካችን የወንጀል ምርመራ ለማስቀረት የሚሞክረውን የ2014 ፍትህ ህጋዊ የወንጀለኛ መዝገብ ምርመራ ማሻሻያ ድንጋጌን ያስከብራል። OHR ህጉን ጥሰዋል ተብለው የቀረቡ አቤቱታዎችን መርምሮ ጥሰቶች ከተገኙ ቀጣዮቹን ያስተላልፋል።

ህጉ የሚመለከታቸው ቀጣሪዎች

ህጉ የሚሸፍነው በኮሎምብያ ዲስትሪክት 11 ወይም ከዛ በላይ ሠራተኞች ላላቸው ቀጣሪዎች ብቻ ነው። አንዳንድ ቀጣሪዎችን የሚቀጥሉትን ጨምሮ አይካተቱም።

- የፌዴራል ወይም የዲስትሪክቱ ህግ ወይም ድንጋጌ የአመልካችን የወንጀል ታሪክ የሚጠይቅባቸው፤
- ሥራው በመንግሥት ፕሮግራም ወይም ግዳጅ የወንጀል ታሪክ ያላቸውን እንዲቀጥሩ ተሰይሞ ከሆነ፤ እና
- ለአናሳዎች እና ለተጋለጡ አዋቂዎች አገልግሎቶች ለሚሰጡ።

ህጉ ከቀጣሪዎች ምን እንደሚጠብቅ

የማመልከቻ ቅጽ እና የቃለ መጠይቅ ሂደት

በመጀመሪያው ማመልከቻ ቅጽ ወይም በቃለ መጠይቅ ጊዜ፣ ህጉ ቀጣሪዎች የሚከተሉትን ከመጠየቅ ይከለክላል።

- እስራቶች፤
- በአመልካቹ ላይ በቆይታ ላይ ያልሆነ ወይም ፍርድ ያልተሰጠበት የወንጀል ክስ፤ ወይም
- በመጀመሪያው የማመልከቻ ቅጽ ላይ የወንጀል ፍርዶች።

ጊዜያዊ የሥራ መቀጠር

አንድ ቀጣሪ ስለ ወንጀል ፍርድ መጠየቅ እና መመርመር የሚችለው ጊዜያዊ ለሥራው የመቀጠር ዕድል ከሰጠዎት (በማንኛው ጊዜ አንድ ቀጣሪ ሰ እስራቶች ወይም የወንጀል ክሶች ሊጠይቅ አይችልም) ብቻ ነው። አንድ ቀጣሪ በተከከለኛው መንገድ ስለ የወንጀል ፍርዶች ከጠየቀ ከመቀጠር ሊከለከልዎት ወይም የተለየ እርምጃ ሊወስድ የሚችለው ትክክለኛ ለሆነ የሥራ ምክንያት የሚከተሉትን ስድስት ሁኔታዎች በመጠቀም ነው።

1. ከሥራው ጋር የተያያዙ ተግባሮች እና ኃላፊነቶች፤
2. ክሱን አስመልክቶ የተቀጣሪው ጥንካሬ ወይም አንድ ወይም ሁለት የሥራ ተግባሮችን ወይም ኃላፊነቶቹን የመሥራት ችሎታ፤
3. ጥሰቱ ከተፈጸመበት አንስቶ ያለፈው ጊዜ፤
4. ጥሰቱ በተፈጸመበት ጊዜ የአመልካቹ ዕድሜ፤
5. በየሰንት ጊዜ እንደተደረገ እና የጥሰቱ ክብደት፤ እና
6. ጥሰቱ ከተፈጸመበት ጊዜ አንስቶ በአመልካቹ ወይም እሱን በመወከል እንደገና ስለ መቀየሩ ወይም ስለ መልካም ጠባዩ የሚገልጽ መረጃ።

- በሚቀጥለው ገጽ ላይ ይቀጥላል -

አስፈላጊ ሰነዶች

ጊዜያዊ የሥራ መቀጠር ዕድል ከተሰጠ በኋላ በወንጀል ፍርድ ምክንያት በአመልካቹ ላይ ተቃራኒ እርምጃ የሚወስድ ቀጣሪ አመልካቹ ይህ እርምጃ የተወሰደበት ምክንያት በወንጀል ፍርድ ምክንያት ነው ብሎ ካመነ ቀጣሪው የሚከተሉትን መስጠት አለበት፡

- አመልካቹ ለOHR አቤቱታ ማቅረብ እንድሚችል ማስታወሻ መስጠት።

ተቃራኒ እርምጃው ከተወሰደበት በ30 ቀን ውስጥ አመልካቹ የሚከተሉትን መጠየቅ ይችላል። ቀጣሪው ጥያቄው በደረሰው በ30 ቀን ውስጥ መስጠት አለበት።

- በቀጣሪው የተሰበሰቡ አመልካቹን የሚመለከቱ ሁሉንም መዝገቦች፣ የወንጀል መዝገቦችን ጨምሮ፣ ግልባጭ መስጠት።

የአቤቱታ ሂደት

የተባለው ጥሰት በደረሰበት በ365 ቀን ውስጥ* የአሥተዳደር አቤቱታ ለOHR መሰደድ አለበት። በዚህ ህግ ስር በግል በሌሎች ፍርድ ቤቶች መቅረብ አይቻልም። ሁለት ዓይነት አቤቱታዎች ለOHR ማቅረብ ይቻላል።

| የአቤቱታ ማመልከቻ ቅጽ (የA ዓይነት አቤቱታ) |
|---|
| <p>እስራቶች፣ የወንጀል ክሶች ወይም የወንጀል ፍርዶች በማመልከቻ ቅጹ ሲጠየቁ የA ዓይነት አቤቱታዎች ማስገባት ይቻላል።</p> <ul style="list-style-type: none"> • ለOHR የቀረቡ የA ዓይነት አቤቱታዎች በቀጣሪው እና አቤቱታውን ባቀረበው መካከል በፈቃደኝነት ለእርቅ ይቀርባሉ። • እርቅ ውጤታማ ካልሆነ አብዛኛውን ጊዜ አቤቱታው ተመርምሮ በ90 ቀን ውስጥ የመጀመሪያው ውሳኔ ይሰጣል። • ሊሆን የሚችል ጥሰት ከተገኘ፣ የመጨረሻ ውሳኔ በሰብዓዊ መብቶች ኮሚሽን ከመደረሱ በፊት ቡድኖቹ ለመስማማት ተጨማሪ ዕድል ይኖራቸዋል። |

| የቃለ መጠይቅ ሂደት አቤቱታ (የB ዓይነት አቤቱታ) |
|---|
| <p>እስራት ወይም የወንጀል ክሶች በማንኛውም ሁኔታ ሲጠየቁ ወይም ጊዜያዊ የሥራ መቀጠር ዕድል ከመሰጠቱ በፊት የወንጀል ፍርድ ከተጠየቀ የB ዓይነት አቤቱታዎች ሊቀርቡ ይችላሉ።</p> <ul style="list-style-type: none"> • ለOHR የቀረቡ የB ዓይነት አቤቱታዎች በቀጣሪው እና አቤቱታውን ባቀረበው መካከል በፈቃደኝነት ለእርቅ ይቀርባሉ። • እርቅ ውጤታማ ካልሆነ አብዛኛውን ጊዜ አቤቱታው ተመርምሮ በ120 ቀን ውስጥ የመጀመሪያው ውሳኔ ይሰጣል። • ሊሆን የሚችል ጥሰት ከተገኘ፣ የመጨረሻ ውሳኔ በሰብዓዊ መብቶች ኮሚሽን ከመደረሱ በፊት ቡድኖቹ ለመስማማት ተጨማሪ ዕድል ይኖራቸዋል። |

የጥሰት ቅጣቶች

የሰብዓዊ መብቶች ኮሚሽን ጥሰት መደረጉን ካመነ፣ ቅጣቶቹ ግማሹ ለከሳሹ ግማሹ ለዲስትሪክቱ በሚከተሉት መጠን ይሰጣል፡

- \$1000 ከ11 እስከ 30 ሠራተኞች ላሏቸው ቀጣሪዎች፣
- \$2500 ከ31 እስከ 99 ሠራተኞች ላሏቸው ቀጣሪዎች፣ እና
- \$5000 100 ወይም ካዚያ በላይ ሠራተኞች ላሏቸው ቀጣሪዎች

* የተባለው ጥሰት ህጉ በሥራ ላይ ከዋለበት ከታህሳስ 17 ቀን 2014 ዓ.ም. በፊት መፈጸም አለበት።

- ማስተባበያ፣ ይህ የዕውነታ ቅጽ ቀጣሪዎችን ለመርዳት የተዘጋጀ ሲሆን፣ ህጉን ሙሉ በሙሉ አይገመግም። -